

የግንቦት 7

የምልመላ ድራማና በቅርቡ በአማራ ወጣቶች ላይ የደረሰው አደጋ!!

በአምስተኛው ክፍል ኤርትራ በተካሄደው የግንቦት 7 "ጉባኤ" ላይ የተሳተፉት ምንጮቻችን ስለ ግንቦት 7 መሪዎች በተለይ ደግሞ ስለ ሊቀመንበሩ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የታዘቡትን አስገራሚና አስመሳይ ባህርያት በተመለከተ በብዕራቸው የተረኩልንን ማቅረባችንና ይህንን ታሪክ በተከታታይ እንደምናቀርብ ቃል መግባታችን ይታወሳል።

ይህ በአንዲህ እንዳለ እዛው ኤርትራ ውስጥ የሚገኙ ምንጮቻችን ግንቦት 7 ከአማራ ክልል የሰሜን ጎንደር አካባቢ በመመለመላቸው ወጣቶች ላይ የደረሰውን አደጋ በተመለከተ የላኩልን ፅሁፍ ማስቀደሙን መርጠናል።....

አርበኞች ግንቦት 7 ኤርትራ ውስጥ በጉባኤ ስም ያካሄደውን ድራማ በተመለከተ አንድ የሀገር ተቆርቋሪ ወንድማችን በሚገርም ሁኔታ ሲያስነብበን መስንቦቱን ተከትሎ ኤርትራ ውስጥ መኖሪያን የሚያውቁ በውጭ ሃገር የሚገኙ ወዳጆቹ ስልክ እየደወሉ እውነታው እንዳረጋግጥላቸው ሲጠይቁኝ ሰንብተዋል። ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ውስጥ በዘረጋው የስለላ መረብ ምክንያት ለተጠየቅኩት ጥያቄ ለዚያውም በስልክ ግልፅ ያለ ምላሽ መስጠትን አልፈቀድኩም። በዚህ አጋጣሚ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና ሻዕቢያ ደጋፊ ዲያስፖራዎችን በመሰብሰብ ኤርትራ ውስጥ "በጉባኤ" ስም ያካሄዱት ትያኦትር ወንድማችን ከፃፈው በላይ እንደነበር ብቻ ጠቅሼ ለዚህ አጭር ፅሁፍ መነሻ የሆነኝና ከዚህ "ጉባኤ" በኋላ በአማራ ወጣቶች ላይ በቅርቡ በጠላት በደረሰው አደጋ ላይ ማተኮሩን መርጫለሁ።

ምንም ነገር ሳይኖረው ከስምንት አመት በፊት ወያኔን በሰድስት ወር ጊዜ ውስጥ ከስልጣን አስወግዳለሁ በማለት በአደባባይ ፎክሮ ወደ ሃገረ ኤርትራ ያቀናው ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ "ከበሮ ሲያዩት ያምር..." ሆኖበት የትግሉን ውል ሲጠፋበት አንድ ጊዜ የዴሞህትን ሌላ ጊዜ ደግሞ የአርበኞች ግንባርን ሲለው ደግሞ ከጄኔራል ከማል ገልቼ የአነግ አንጃ ጋር ግንባር ፈጥረናል በማለት ከዲያስፖራው የሚሰበሰበው ገንዘብ እንዳይነጥፍበት የተለያየ የማጭበርበር ዘዴ ሲጠቀም የቆየ ቢሆንም ትግሉ አንድ ጋት መራመድ አቅቶት ይኸው ወያኔም ከስልጣኑ ሳይወገድ የኢትዮጵያ ህዝብ ግፉንና በደሉን እንደተሸከመ ቀጥለዋል።

ለጉባኤ የታደመው ዲያስፖራ ወደየመጣበት ሃገር ሲመለስ ኤርትራ ውስጥ የአርበኞች ግንቦት 7 የሚባል ሰራዊት እንደሌለ፣ ያለውም ቢሆን በሻዕቢያ ከባድ የጉልበት ስራና በቂ ባልሆነ የምግብ አቅርቦት ምክንያት ጉልበቱ የዛለና የተዳከመ መሆኑን ቢያንስ ለሚቀርበው ሰው እንደሚናገርና ጉዳ ተጋልጦ ሁሌም የሚያስጨንቀው የገቢ ምንጩ እንዳይደርቅበት ሃይለኛ ስጋት ያደረገበት ብልጡ ሊቀመንበራችን ጉባኤተኛው ሳይበተን አንድ መላ መዘየድ እንዳለበት ራሱንና የቅርብ አለቆቹ የሆኑትን እነ ኮ/ል ፍፁምን አሳመነ። ራሱንና አለቆቹን አሳምኖም አልተቀመጠም። ጊዜ ሳያጠፋ

በፍጥነት መንቀሳቀስ እንዳለበት ተረድቶ ከሃገር ውስጥ በሩጫ ወጣቶችን መልምሎ ወደ ኤርትራ ማሻገር እንዳለበት ወሰነ።

ማንም እንደሚያውቀው የአንድ የተቃዋሚ ድርጅት አባል በጠላት ይዘታ ስር ያውም በጦርነት ቀጠና ከሚገኝ የትውልድ አከባቢው በመመልመል ወደ ወዳጅ ሃገር ይዘታ (ኤርትራ) ለማሻገር ሲታሰብ ተመልማዩን በትግሉ አላማ አሳምኖና መስፈርቶችን አዘጋጅቶ በተጠና መንገድ በከፍተኛ ጥንቃቄ መከናወን የሚገባው ስራ መሆኑ ለማንም የተሰወረ አይደለም።

ይሁን እንጂ ይህ አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ፣ በዚህ ጥንቃቄ በጎደለውና ባልተጠና መንገድ የሚካሄደው የጥድሬያ ምልመላና ወጣቶቹን ወደ ኤርትራ ለማሻገር የሚደረገው ጥረት አደገኛ መሆኑን የወጣቶቹንም ህይወት ለከፋ ጉዳት የሚያጋልጥ መሆኑን ቢነገረውም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ለማዳመጥ ፈፅሞ ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። እሱን የሚያሳስበውና የሚያስጨንቀው ከዲያስፖራ የሚያገኘው ገንዘብ እንዳይጎድልበት በመሆኑ በዚህ ባልተጠና እና በችኮላ መንገድ ተመልምለው ወደ ኤርትራ ለማስገባት የታሰቡት የአማራ ወጣቶች የጠላት ሲሳይ ቢሆኑ ምን ቸገረው!! ብቻ ምን ያደርጋል፤ የፈራነው አልቀረም።

በቅርቡ ብዛት ያለው የአርበኞች ግንቦት 7 ምልምል ህይል የማሰልጠኛ ካምፖቹን ያጥለቀልቃሉ በማለት ለዲያስፖራው የተስፋ ቃል የገባው ዶ/ር ብርሃኑ መልማዮችን በመላክ ከሰሜን ጎንደር አከባቢ በተለይ ከበለሳ፣ እብናት፣ ደምቢያ፣ጭልጋ... ወዘተ የተለያዩ መደለዩና የማጭበርበሪያ ዘዴ በመጠቀም በርካታ ወጣቶች እንዲሰበሰቡ አደረገ። እነዚህን የአማራ ወጣት ልጆች ለመመልመል ከተጠተቀመጣቸው የሃሰት ዘዴዎች መካከል ፦

- ወደ አውሮፓ እንድትሄዱ ሁሉም ነገር ስለተመቻቸላችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትሄዳላችሁ፤
- ብዛት ያለው ክፍያ የሚያስገኝ የእርሻ ሥራ (ሰሊጥ) ስላለ እዚያ ላይ ተሰማርታችሁ ከፍተኛ ገንዘብ ታገኛላችሁ፤ ወ.ዘ.ተ በማለት

ስለጉዳዩ ትንሽ እውቀት ሊኖራቸው ይችላል ተብለው የተገመቱትን ደግሞ፦

- የምትፈልጉት የጦር መሣሪያ ዓይነት እንድትታጠቁ ከተደረገ በኋላ ወደ ሃገር ቤት ትመለሳላችሁ፤
- በወር እስከ 3000 ብር ክፍያ እየከፈለ አርበኞች ግንቦት 7 ያስታጥቃችኋል እና ሌሎችንም የተለያዩ የማጭበርበሪያና መደለያዎችን በመንገር ወደ 40 የሚሆኑ የአማራ ወጣቶች ከእነዚህ መካከል ከ16 ዓመት በታች የሆኑ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ህፃናት ልጆች ተሰባሰቡ።

እነዚህን አዲስ ምልምል ወጣት ልጆች ተቀበሉ ተብለን ከጉልጅ ወደ ድንበሩ አከባቢ እንድንቀሳቀስ ትእዛዝ የተሰጠን ቢሆንም ኢንፎርሜሽን አስቀድሞ የደረሰው የወያኔ ሰራዊት ጥቅምት 4 ቀን 2010 ዓ.ም. መንገድ ላይ አድፍጦ በመጠበቅ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት እነዚህን ምስኪን ልጆች በሙሉ

አሳዶ ሊይዛቸው ችሏል። እኛም ቀኑን ሙሉ ስንጠብቅ ውለን ባዶ እጃችንን ወደ ጉልጅ ካምፓችን ለመመለስ ተገደናል።

ስለትግሉ ሳይነገረው እና በአላማው እንዲያምንበት ሳይደረግ በዚህ የተለያዩ ዘዴ ተጭብርብሮ ወደ ኤርትራ እንዲገባ የተደረገን ወጣት ከውጪ የመጡ ዲያስፖራዎችን ሰብስቦ በአሳፋሪ ሁኔታ ሰራዊቱን የፈሪዎች፣ የመሳሪያ ፍቅር የተጠናወታቸው፣ ከግዳጅ የሚሸሹ፣ የሌቦች...ወዘተ ስብስብ ነው በማለት ማንቋሸሹ የት ያደርሰን ይሆን??

ጉልጅ (ኤርትራ)